



የተመራማሪው ግዴታ ምንም ጉዳት የማያስከትል ነው

ይህ ጥናት ማንንም እንዳይሳደግ ለመረጋገጥ፡ እንደ ጥሩ የህክምና ልምምድ መመሪያዎች እና የሄልሲንኪ (Helsinki) መግለጫ ያሉ የተለያዩ አለም አቀፍ መመሪያዎችን እንከተላለን።

ጥናቱ በጌንት ዩኒቨርሲቲ እና በሌል ዩኒቨርሲቲ የሥነ-ምግባር ግምገማ ስርዓት በሥነ ምግባር ጸድቋል።



ይህ ውጤት በመፅሃፍ ውስጥ ይፃፋል፡ ለወደፊቱ ለተሻለ የስድተኞች ጥበቃ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ከውሳኔ ሰጪዎች ጋር ውይይት ይደረግባቸዋል።

ይህ ጥናት ወደፊት ለተሻለ የስድተኞች ጥበቃ ይመራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።



የእርስዎ መብቶች እንደ ተሳታፊ

የሚያጋሩት የግል መረጃ የእርስዎ ነው።

በማንኛውም ጊዜ የሚከተሉትን ለማድረግ መብት አልዎት፡-

- መረጃዎን የማግኘት
- መረጃዎን ማረም ወይም መጨመር
- መረጃዎን እንዲሰርዝ ተመራማሪውን ይጠይቁ
- መረጃውን መቀበል
- የመረጃዎን አጠቃቀም መቃወም

ከፈለጉ ወዲያውኑ ተመራማሪውን ያነጋግሩ።



ጥያቄዎች ወይስ አስተያየቶች?

በማንኛውም ጊዜ ጥያቄዎችን የመጠየቅ እና ስጋቶችን የመግለፅ ትችላለህ።

ይህ ማገናኛ መረጃ ከ ጊዜ በሃላ ከጥናቱ ለመውጣት ከፈለጉ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

ተመራማሪውን ያነጋግሩ፡-

+ 32 456 55 99 20

Leni Linthout

leni.linthout@ugent.be

ስለ እርስዎ የግል መረጃ ጥበቃ፡ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ የጌንት ዩኒቨርሲቲ ጌንት ዩኒቨርሲቲን ያነጋግሩ፡-

+32 9 264 95 17

privacy@ugent.be



በስድት ላይ ያሉ ወንዶች

የመረጃ በራሪ ፅሁፍ

በቤልጂየም እና በፈረንሳይ ውስጥ በስድት ውስጥ ያሉ የወንዶች የዕለት ተዕለት ልምዶችን በሚመለከት ጥናት ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል።

ይህ በራሪ ፅሁፍ ጥናቱን እና መብትዎን ያብራራል።

ለመሳተፍ ከመወሰንዎ በፊት ይህንን መረጃ ከዘመዶች ጓደኞች ወይም ከማንኛውም ሌላ ሰው ጋር መወያየት ይችላሉ።

ማንኛውንም ጥያቄ ለመጠየቅ ነፃነት ይሰጣሉ።





የዚህ ጥናት ርዕስ

በዚህ ጥናት ውስጥ፣ በቤልጂየም እና በፈረንሳይ ስለ ስደተኞች (ዕድሜያቸው 16+) ስላጋጠሟቸው ተሞክሮዎች የበለጠ መማር እንፈልጋለን።

ተሞክሮዎችዎ በአካላዊ፣ አእምሮአዊ እና ጾታዊ ጤናዎ ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ መማር እንፈልጋለን።

ጥናቱ የተደራጀው በጌንት ዩኒቨርሲቲ እና በሊል ዩኒቨርሲቲ ነው።



በቅርቡ ወደ አውሮፓ የተሰደደ ከ16 አመት በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው በዚህ ጥናት መሳተፍ ይችላል።



ስለ ልምድ ማውራት

ስለ በቤልጂየም እና/ወይም በፈረንሳይ በሚቆዩበት ጊዜ ስለግል ገጠመኞቻችሁ እንነጋገራለን።

ለየትኛውም የተለየ ጥያቄ ለመመለስ እምቢ ማለት ይችላሉ።



ከተስማሙ ውይይቱን እንቀዳለን።



ለ 1 ሰዓት - 1.30 ሰዓት ያህል እንነጋገራለን።



በንግግሩ ወቅት፣ አስፈላጊ ከሆነ አስተርጓሚ ሊረዳን ይችላል።



ምችት በሚሰማህ፣ ደህንነትህ እና በነፃነት መነጋገር በምትችልበት ቦታ እንነጋገራለን።



በፈቃደኝነት ተሳትፎ

በፍላጎት መሳተፍም ሆነ አለመሳተፍ ትችላላህ።

መሳተፍ ካልፈለጉ ምክንያቱን ማቅረብ የለብዎትም። ውሳኔዎ ከተመራማሪው ጋር ባለዎት ግንኙነት፣ በነዋሪነትዎ ወይም በሚቀበሏቸው እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ላይ ተጽእኖ አይኖረውም።

በማንኛውም ጊዜ ተሳትፎዎን ለማቆም መወሰን ይችላሉ። ለዚህም ምክንያት ማቅረብ አይጠበቅብህም።



ጥቅሞች እና አደጋዎች

በጥናት ላይ መሳተፍ ድምጽዎን እንዲሰጡ እድል ይሰጥዎታል።

በረጅም ጊዜ ስራችን በስደት ላይ ያሉ ወንዶች እና ወጣቶች የተሻለ ጥበቃ እንዲያገኙ እንፈልጋለን።

መሳተፍ ብስጭት ወይም በስሜታዊነት ምችት እንዳይሰማዎት ሊያደርግ ይችላል። ተመራማሪው ስለ በጎ አድራጊ ድርጅቶች መረጃ ሊሰጥዎ ይችላል እና/ወይም ወደነሱ ይሸኞታል።

በዚህ ጥናት ውስጥ ለመሳተፍ ገንዘብ አንከፍልም። ለጊዜያዊ ለማመስገን የ15 ዩሮ የስጦታ ካርድ ይደርሰዎታል።



የእርስዎ የግል ጉዳይ የተጠበቀ ነው።

ይህ ጥናት የግል መረጃን ይሰበስባል። ይህ መረጃ ስለ እርስዎ የግል ባህሪያት እና የንግግራችን ቅጂ (ከተስማሙ) ነው።

የምንሰበስበው መረጃ ለስደተኞች የተሻለ አገልግሎት እና ድጋፍ ለመስጠት ይረዳል።

የእርስዎ የግል መረጃ ለተመራማሪው ቡድን በጥብቅ ሚስጥራዊ ሆኖ ይቆያል። ይህ ማለት ከማንም ጋር በፍጹም አናጋራም ማለት ነው።

የእርስዎን የግል መረጃ ከፍተኛ ደህንነት ለማረጋገጥ እንደ የአውሮፓ አጠቃላይ የሪፓርት አቀራረብ ጥበቃ መመሪያን የመሳሰሉ አለምአቀፍ መመሪያዎችን እንከተላለን።



በግልጽ ካልፈለክ በቀር ስምህ በጥናት ውጤቶቹ ውስጥ በጭራሽ አይጠቀስም ወይም አንጠቀምም።

የነገርከኝ ነገር ለ 5 ዓመታት በአግባቡ ይከማቻል ከዚያም ይጠፋል።